

ለከተማ አስተዳዳሪዎች የተሰጠ የ "ትራፊክ መብራት" መመሪያዎች

31.08.2020

የኮሮና በሽታን መስፋፋት ለመቋቋም ሲባልና በእያንዳንዱ ከተማ / ሰፈር ያሉትን የኮሮና ሕመምተኞችን ብዛት በመመርኮዝ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታን የሚከታተለው ልዩ ኮሚቴ " የትራፊክ መብራት " የሚለውን ልዩ ፕሮግራም አፅድቋል ።

ይህ መመሪያ የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ለመቋቋም የተጣሉ ገደቦችንም ያጠቃልላል ፤ ይህም የሚደረገው አገሪቱን በአራት ባለቀለም ምልክቶች በመከፋፈል ይሆናል (ቀይ ፣ ብርቱካንማ ፣ ቢጫና አረንጓዴ ናቸው)

የትራፊክ መብራት ቀለሞች ፤

አረንጓዴ - በከተማዎ / ሰፈሮች ውስጥ ያሉት የኮሮና በሕመምተኞች ብዛት የቀንሳና ለወደፊትም ይቀንሳል የተባሉ ስለተገመገመ እነዚህ ከተሞች / ሰፈሮች ፤ ማናቸውም እንቅስቃሴዎችን ያለምንም ገደብ መፈፀም ይችላሉ ፤

ብጫ - በከተማዎ / በሰፈሮች ውስጥ ያለው የኮሮና ሕመምተኞች ብዛትና ለወደፊት የበሽታው ብዛት መጠን በመካከለኛነት ይቀንሳል የተባሉ ከተሞች / ሰፈሮች ፤ ከፊል የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይችላሉ ፤

ብርቱካንማ - በከተማዎ / በሰፈሮች ውስጥ ያለው የኮሮና ሕመምተኞች ብዛትና ለወደፊት የበሽታው መስፋፋት ይጨምራል ተብሎ የተገመተና የሚታሰብባቸው ከተሞች / ሰፈሮች ፤ በጣም ዝቅተኛ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ይችላሉ ፤

ቀይ ከተሞች - በከተማዎ / በሰፈሮች ያሉት የኮሮና ሕመምተኞች ብዛት ከፍተኛና ለወደፊትም የበሽታው መስፋፋት እጅግ በጣም ይጨምራል ተብሎ በሚታሰቡባቸው ከተሞች / ሰፈሮች ፤ በጣም ዝቅተኛ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ብቻ ማድረግ ይፈቀዳቸዋል ፤

የከተማዎ / የሰፈሮች ቀለም የሚወሰነው በምርመራ በሚገኙት አዲስ የሕመምተኞች ብዛት ነው ፤ ከምርመራ በኋላ ሰዎች በቫይረሱ የመያዛቸው ፍጥነት ከፍተኛ እንደሚሆንና የመስፋፋት ሁኔታን እንደሚጨምር የሚለውን መርህ የተመርኩዘ ይሆናል ፤

ከከተሞች / ከሰፈሮች ጋር የተጣጣመ መመሪያ ፤

ስብላቤዎች	አረንጓዴ ቀለም ያለው ሰፈር	ቢጫ ቀለም ያለው ሰፈር	ብርቱካንማ ቀለም ያለው ሰፈር	ቀይ ቀለም ያለው ሰፈር
ከፍት በሆኑ ቦታዎች ስለመሰብአሰብ	ቦታው ከሚይዘው 80% ፤ ከ 250 ሰዎች ያልበለጠ	ቦታው ከሚይዘው 60% ፤ ከ 100 ሰዎች ያልበለጠ	ቦታው ከሚይዘው 40% ፤ ከ 50 ሰዎች ያልበለጠ	20 ሰዎች
በተገነቡ ቦታዎች ስለመሰብአሰብ	ቦታው ከሚይዘው 60% ፤ ከ 100 ሰዎች ያልበለጠ	ቦታው ከሚይዘው 40% ፤ ከ 50 ሰዎች ያልበለጠ	ቦታው ከሚይዘው 20% ፤ ከ 25 ሰዎች ያልበለጠ	10 ሰዎች

ከእነዚህ ውሳኔዎች ውስጥ ከፊሎቹ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚቆዩ ናቸው ፤

- የማህበራዊ አገልግሎትና የተለያዩ ቋሚ አገልግሎትን የሚሰጡ የትምህርት ተቋሞች ፤
- የመጓጓዣ መስመሮችና የአየር በረራ አገልግሎቶች ፤
- የሥራ ቦታዎች - ደንበኞችን ተቀብለው የሚያስተናግዱ ቦታዎችን አያጠቃልልም ፤
- በተፈጥሮ የሽርሽር ቦታዎች ላይ ያሉ የሕዝብ ክምችቶች ፤ የተቀደሱ ቦታዎች ፤ ሙዚየሞችና ትልልቅ የገብያ ቦታዎች / ኬኔዮኖች ፤
- ባህልን የሚያንፀባርቁ መስተናገጃዎች ፤
- የስፖርት መስተናገጃዎች ፤
- የምግብ መሽጫ ሱቆች ፤ የንፅህና መጠበቂያና የመደገብ መሽጫ ፊርማሲዎች ፤

ቀይ ቀለም ያለባቸው የከተማ አስተዳደሮች (እስከ 01.09.2020 ዓ.ም ነው)

ዳሊያት ኤል ካርሜል ፤ ቲራ ፤ ኤይን ማሃል ፤ ኤማኒኤል ፤ ክፋር ካሰም ፤ አሰፊያ ፤ ሸአር ሃኔጌብ ፤ ክፋር ካና ፤ ረኻሲም ፤ ዜማር ፤ ኤል ባቶፍ ፤ ላኪያ ፤ ቤት ጃን ፤ ኤአብሊን ፤ መአሌ ኢሮን ፤ ክፋር ባራ ፤ ጃልጃሊያ ፤ ነኻል ሶሬቅ ፤ ከአብያ ታራሽ ፤ ኻጅጅራ ፤ ጆዲዲያ መኸር ፤ ኡም ኤል ፋኸም ፤ ጃት ፤ ቲቤሪያ ፤ በይታር ኢሊት ፤

በኤሉል ወርና በቲሽሬ ዓመት - በዓሎች ወቅት ጸሎት ስለማድረስ ፤

በኤሉል ወርና በቲሽሬ ዓመት- በዓሎች የሚደረጉት ጸሎቶች አስፈላጊነታቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት፤ ይህ ትዕዛዝ ጸሎቶችን ለተወሰኑ ጊዜዎች እንዲካሄዱ መመሪያ ይሰጣል ። በትሽሬ ወር ላይ የሚደረጉ ጸሎቶችን ክፍት በሆኑ ቦታዎችና በቡድን በመከፋፈል ማከናወን የተፈቀደ ነው ። በአንድ የጸሎት ማድረሻ ቦታ ውስጥ መገኘት የሚችሉት ቋሚ የጸሎት አድራሾች ብዛት ከ 20 መብለጥ የለበትም ። ይህም መሆን የሚችለው የማህበረሰቡን ጤንነት በመጠበቅ ነው ፤ እነዚህ የማህበረሰቡን ጤንነት የመጠበቂያ ሁኔታዎችም ፤ አንዱ ቡድን ከሌላው ቡድን የ 2 ሜትር እርቀትን መጠበቅ ፤ እያንዳንዱ የቡድኖች መሰባሰቢያ ቦታ በመከለያ ገመድ ምልክት ማድረግ ፤ ቋሚ በሆኑ ቡድኖች በአንድ ላይ መቀመጥ ፤ አብረው የማይኖሩ ሰዎችን ደግሞ የ 2 ሜትር ዕርቀትን በመጠበቅ ማስቀመጥ ፤ ይህም ማለት ቢያንስ ቢያንስ ወይም በዛ ከተባለ የአንድ ወንበር ዕርቀት መጠበቅ ፤ የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን የሚከታተል ኃላፊ ሰው በቦታው መመደብ ፤ ከዚያ በተጨማሪም ፤ ጸሎተኞችን በየተመደቡበት ቡድኖቻቸው የሚያስቀምጥ ኃላፊ መመደብ ፤

የቢጫና የአረንጓዴ ቀለማት ባላቸው ቦታዎች ውስጥ የሰርግ ወይም የደስታ ዘፈን / ዳንስ የአሰራር ዘዴ ፤

አረንጓዴና ቢጫ ቀለማት ባላቸው ቦታዎች ውስጥ እስከ 100 ደንበኞችን ያሳተፈ ድርጊቶችን መፈፀም ይቻላል ፤ ይህም ሲባል ድርጊቱ የሚፈፀመው ክፍት በሆኑ ቦታዎች ፤ ደንበኞችን በማስቀመጥና ምንም ዓይነት ዘፈን / ዳንስ ሳያደርጉ መሆን አለበት ፤

ለተጨማሪ መመሪያዎችና ዝርዝር መረጃዎችን ለማግኘት - በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መ/ቤት የኢንተርኔት ድረ-ገጽ መመልከት ትችላላችሁ ።